



ሐምሌ ፲፬ ቀን ፳፻፬ ዓ.ም

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፩ አምላክ አሜን

“የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር ዕለት ዕለት የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሀሳብ ነው።”

፪ቆሮ፲፩፡ ፳፱

ለጥንታዊቷና ለታሪካዊቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች በሙሉ አንድነቷና ሥርዓቷ ተጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ በሃሳባችሁ፤ በጸሎታችሁ፤ ከእናተ በሚጠበቀው መንፈሳዊ አገልግሎት ሁሉ ለቅድስት ተዋሕዶ እምነታችን ራሳችሁን ለሰጣችሁና ለመስጠት ዝግጁዎች ለሆናችሁ ወገኖቼ፤ የአብያተ ክርስቲያናት ሃሳብ ሀሳባችሁ፤ የአብያተ ክርስቲያናት ችግር ችግራችሁ፤ መሆኑን ለተረዳችሁና ለመረዳት ዝግጁዎች ለሆናችሁ፤ ከሁሉ አስቀድሞ ከከበረ ሰላምታ ጋር

“ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባዔ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኅብ እግዚአብሔር።”

በክርስቶስ ደም ለተመሠረተችው ሐዋርያት ለሰበሰቧት በእግዚአብሔር ዘንድ ስለቀናች ክብርት ስለምትሆን አንዲት ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ።”

ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከላይ በተጠቀሰው ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው ፪ኛው መልእክቱ “የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር በመንገድ ዘወትር መከራ እቀበል ነበር ፤ በወንዝም መከራ ተቀበልሁ ፤ ወንበዴዎችም አሰቃዩኝ ዘመዶቼም አስጨነቁኝ ፤ አሕዛብም መከራ አጸኑብኝ ፤ በከተማ መከራ ተቀበልሁ ፤ በበርሃም መከራ ተቀበልኩ ፤ በባሕርም መከራ ተቀበልኩ ፤ ሐሰተኞች መምህራን መከራ አጸኑብኝ ፤ በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም እንቅልፍ በማጣት በመራብና በመጠማት አብዝቶም በመጾም በብርድና በመራቆት ተቸገርኩ ፡

የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር ዕለት ዕለት የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሃሳብ ነው። ታላም እኔ የማላዝንለት ማነው? በድሎስ እኔ የማልደነግጥለት ማነው?” በማለት ከደረሰበት መከራ ሁሉ በላይ ያስጭንቀውና ዕለት ዕለት ይከብደው የነበረ የአብያተ ክርስቲያናት ሀሳብ ነበር።

ከዚህ በላይ የሰፈረውን የእግዚአብሔርን ቃል መስተዋት አድርገን በሐዋርያት እግር የተተካነውን አባቶችና በእውነተኛ ምእመናን እና ምእመናት እግር የተተኩትን ክርስቲያኖች ስንመለከት ብዙዎቻችን ከመስመሩ ወጣ ብለን የራሳችንን ሀሳብና ፍላጎት ስንከተል ጥቂቶቻችን ደግሞ ስለ እዉነት ስለ አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የየአቅማችንን ስንጥር እንታያለን ሌሎቻችን ደግሞ በግላችን ከአቋቋምነው ቤተ ክርስቲያንና ማኅበር ውጭ እንደማይመለከተን ሆነን አንዳንድ ጊዜ እንደአስታራቂ ሽማግሌ አንዳንድ ጊዜ አንደወቅቱ እንደነፋሱ ስንወዛወዝ እንገኛለን።

የቤተ ክርስቲያን የቁርጥ ልጆች ደግሞ ስለ ቤተ ክርስቲያን በግላቸው የሚሰነዘረውን ፈተና ሁሉ ታግሰው ዛሬም እንደትናቱ አንደበታቸው ብቻ ሳይሆን ህይወታቸው ያስተምራል።

በክርስቶስ ክርስቲያን የሆናችሁ ወገኖቼ
የአብያተ ክርስቲያናት ሀሳብ ሃሳባቸው ፤ የአብያተ ክርስቲያናት ችግር ችግራቸው ያልሆኑ ስመ ክርስቲያን

ወኖች ከላይ እስከታች የግል ፍላጎታቸውን ለማሟላት የሥልጣን ጥምና የተደላደለ ኑሮ አሳስቦአቸው ያለ እረፍት የንጹሐኑን ሕይወት በማጉደፍ የሀሰት ምስክር በማቀነባበር አድማ በማስመታት አሳማኝ፤ አማኝ ፤ አይደለም። ኢአማንያን፡ የማይሠሩትን ሥራ በመሥራት ይገኛሉ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በጭኛው ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ “ክርክር፤ ቅንዓትም ፤ ቁጣም ፤ አድመኝነትም ፤ ሀሜትም ማሸከሸክም፤ ኩራትም ፤ ሁከትም ይሆናሉ” ይላል። ፪ቆሮ ፲፪ ፳።

ከቤተ ክርስቲያን ጋር በምንም ይሁን በምን ዝምድና ሊኖራቸው የማይገቡ ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ነገሮች ሁሉ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን የአደባባይ ምሥጢሮች ሆነዋል።

“ጥሬ ያላት ከተማ ነጋሪት ቢጎሰም አትሰማም።” እንዲሉ በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ የግል ፍላጎታቸውን ተከትለው የሚጓዙ ሁሉ ምሳሌው እንዳይፈጸምባቸው እድሜ ለንስህ ነውና ከወዲሁ ሊያስቡበት ይገባል።

ወገኖቼ መቼ ነው? የአብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ የሚከብደን? እስከ መቼስ ነው? ለግል ፍላጎታችን እና ለራሳችን ስምና ክብር የምንጨነቀው? ሐዋርያው “ታም እኔ የማላዝንለት ማነው? አለ።፤

መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በንጹሕ ደሙ የመሠረታት ቅ/ቤተ ክርስቲያን በጠና ታማለች። ሕግ ተጥሶ በቀጠሮ ስብብ ተሸፍኖአል። በተከበረው መንበረ ጳጳስና /መንበረ ፓትርያርክ /ሕገ ወጥ ሥራ ተፈጽሞአል።

ሁላችንም እንደሰማነው አበው ሊቃነ ጳጳሳት ተንገላተዋል። እስከዚህ ቀን ድረስ ችግሩን ማን እንደፈጸመው የጠየቀ ጎላፊነቱንም የወሰደ የለም። ምናልባት ጉዳዩ በምሥጢር ተይዞ ካልሆነ በቀር የነገ ዋስትናቸውስ? ምን ይሆን? ሕዝብና መንግሥት ጉዳዩን በትኩረት ሊከታተሉት ይገባል። ምእመናን የማደናገሪያ ወሬወችንና የስም ማጥፋት ተረት ተርቶችን ወደጎን አስወግደው በብዙ ችግር እና ፈተና የተከበበቸውን ቤተ ክርስቲያን አለን ልጆቻችን ሊሏት ይገባል። በአለፉት ዘመናት ቤተ ክርስቲያን በነግራኝ፤ በነዮዲት፤ በሌሎችም የደረሰባትን ጉዳት እንተርካለን ዛሬም በገዛ ልጆቻችን አባቶቻችን ፤ በአገርም ውስጥ ሆነ ከአገር ውጪ “ዕንቁን በእሪያ ፊት” እንዲሉ ሕጓና ሥርዓቷ በማን አለብኝ ባዮች እየተሰረዘ እውነተኛ ታሪኳ እየተደለዘ ከአባቶቻችን ከልጆቻችንም የቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪዎችና ጠበቆች ብቅ ሲሉ በአድማና በስም ማጥፋት ተቀብረዋል። “እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል” በሚል እንስሳዊ ፈሊጥ፡ ቅ/ ቤተ ክርስቲያን በልጆቻችን ሆነ በተቃዋሚዎቻችን ፊት የሀፍረት ካባን እንድትለብስ ተገዳለች።

ወገኖቼ ብዙ ማለት ይቻላል። ቁም ነገሩ ግን አንድና አንድ ነው። እሱም የግል ፍላጎታችንን እንተወውና፡ የአብያተ ክርስቲያናት ሀሳብ ሃሳባችን ይሁን። ዕለት ዕለትም ይከበደን፡ ለአንዲትቅድስት ቤተ ክርስቲያን አንድነት ስም አጠራሩ ከመሰረዙ በፊት እንነሳ።

መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወግ አጥባቂ የነበሩትን የወንጌል እንቅፋት የሆኑትን ፈሪሳውያን ሲገሥጸቸው “ደግሞ እንዲህ አላቸው፡ የራሳችሁን ወግ ትጠብቁ ዘንድ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ልታፈርሱ ይገባልን?” ማር ፯፡ ፱።

ዛሬም ለወጋቸውና ለሥልጣናቸው፡ ለጥቅማቸውና ለክብራቸው፡ ሲሉ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እጅግ የናቁትን ለይተን እንወቃቸው ። በማኩረፍም በቤተ ክርስቲያን ስም የግል ጎጆ መቀለሱን ትተን ከውስጥ ሆነን በእውነትና በዓላማ እንሟገታቸው። ስህተቶቻቸውንም በግልጽ እናሳያቸው።

አባቶቻችን እናቶቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን

ሐዋርያው ቅ/ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች በጻፈው መልእክቱ “የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ልበሱ።” ኤፌሶን ፮፡ ፲፩።

ሰዎች ሥውር ሀሳባቸውን በሃይማኖት ሺፋን ፖለቲካን ከያይማኖት ጋር ለመቀላቀልና ለማዋሐድ እንደሚሞክሩት ሳይሆን ፖለቲካ ግዜያዊና ምድራዊ፣ ሃይማኖት ሰማያዊና ዘላለማዊ መሆኑን ተረድተን ለንጽሕት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን ሕግና ሥርዓት ብቻ “የዲያብሎስን ሽንገላ ለመቃወም የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር እንልበስ” እሱም በጾምና በጸሎት ተወስነን ፡መንፈሳዊ ድፍረትን እና ወኔን ተጎናጽፈን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ እውነትን ያለፍርሃት በድፍረት እንመስክር። ምክንያቱም ሃይማኖት ነውና።

መንግሥትም በአሳለፍነው ወቅት ተናገረ እንደተባለውና አበው ሊቃነ ጵጵሳትም እንደመሰከሩለት የቅዱስ ሲኖዶስን ሕግና ደንብ በማክበርና በማስከበር እስከ መጨረሻው አቋሙን ሳይለውጥ የጥቅመኞችንና የራስ ወዳዶችን ወሬ ቦታ ሳይሰጥ ሊቀጥልበት ይገባል።

የተወደዳችሁ ወገኖቼ

ፈተናው በድል አድራጊነት እንደጠናቀቀ በማይመሳሰል ምሳሌ መንፈሳዊውን ከሥጋዊው ሥልጣን ጋር በማነጻጸር ብዙ ሲባል በአካባቢያችን ሬዴዎ ሰምተናል። በድል አድራጊነት ተጠናቀቀ ለማለት የሚያስችል ነገር ቢኖር ሕግን የበላይ ገዢ አድርጎ በሰላምና በፍቅር በመቀራረብና በመግባባት ለችግሮች መፍትሄ በመስጠት እውነትን በማስዳሰስ እና በማሳየት ከስሕተት በመማርና ስሕተትን በማረም ነገሮች ሁሉ ሲከናወኑ ሰይጣን ድል ተነሳ ብሎ መዘመር ይቻላል።ከዚህ ውጭ ተሰምቶና ተደርጎ በማይታወቅ መልኩ በአፈናና በዛቻ በስም ማጥፋትና በአድማ የሚፈጸሙ ነገሮች ሁሉ ለጊዜው በሰላም ስም የተቋጨ ቢመስልም እሳቱ ተዳፈነ እንጂ አልጠፋም።

ስለዚህ ጥቅምት ነገ ነውና የቤተ ክርስቲያን አንድነት እንዳይናጋ ሕጓ ሥርዓቷ እንዳይበረዝ ቀኖናዋ በሆያሆየ እንዳይለወጥ የኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቅ/ቤተ ክርስቲያን ልጆች የሆናችሁ ሁሉ ከዚህ እለት ጀምሮ በየአለንበት በጋራም ሆነ በግል እግዚአብሔርን በጾምና በጸሎት እንለምነው።በአንድነት የቤተ ክርስቲያንን ሕግ በማክበርና በማስከበር የተራራቅን ተቀራርብን የተለያየን ተገናኝተን ለመጸለይና ለመዘመር እግዚአብሔርንም ለማመስገን እንድንችል እንደ ቅዱስ ጳውሎስ “የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር ዕለት ዕለት የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሀሳብ ነው” እንበል።

አምላካችን እግዚአብሔር ለሀገራችን ለኢትዮጵያና ለዓለም ሁሉ ሰላምን ይስጥ

አባ አብርሃም
የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት

ሊቀጳጳስ